

ዳሽን ባንክ 188 ሚሊዮን ብር የተጣራ ትርፍ አገኘ

ዳሽን ባንክ በአውሮጳውያን ዘመን አቆጣጠር በ2006/07 የበጀት ዓመት 188 ሚሊዮን ብር የተጣራ ትርፍ ማግኘቱ ተገለጸ።

ይህ የተገለፀው ጥቅምት 21 ቀን 2000 ዓ.ም በሸራተን አዲስ የባንክ 13ኛ መደበኛ ዓመታዊ አጠቃላይ የባለአክሲዮኖች ጉባኤ ላይ የዳይሬክተሮች ቦርድ ሊቀመንበር በአቶ ተክሉ ኃይሌ ነው።

የዳሽን ባንክ ፕሬዚዳንት አቶ ሉልሰገድ ተፈሪ የዓመቱን የሥራ አፈጻጸም አጭር ሪፖርት ለጉባኤው ሲያቀርቡ፣ ዳሽን ባንክ የተጣራውን ትርፍ ያገኘው ለመንግስት 71.2 ሚሊዮን ብር የክፈለው የትርፍ ግብር ከተቀነሰ በኋላ መሆኑን ገልፀዋል።

የዳሽን ባንክ የዳይሬክተሮች ቦርድ ሊቀ መንበር አቶ ተክሉ ኃይሌ በንግግራቸው “ በበጀት ዓመቱ በዓለምና በአገራችን የነበረውን የኢኮኖሚና የአካባቢ ነባራዊ ችግሮችን ተቋቁሞ ዳሽን ባንክ ያስመዘገበው ውጤት ከተጠበቀው በላይና እጅግ አመርቂ ነው። ስለዚህ ባንኩ ለደምበኞቹም ሆነ ለባለአክሲዮኖቹ የገባውን ጠንካራና የማይቀየር ፊት ለፊትን መጠበቅ የቻለ መሆኑን ከማሳየቱም በላይ ፡ በሎንዶን ዘባንክ ለ አምስተኛ ጊዜ የ2006 ዓ.ም የኢትዮጵያ ምርጥ ባንክ ሆኖ መሸለሙ ይህንኑ ብርታቱን ያንፀባርቃል ። ” ብለዋል።

የባንኩ ፕሬዝዳንት አቶ ሉልሰገድ ተፈሪም በበኩላቸው ዳሽን ባንክ በገበያው ውስጥ ያለውን ፈተና ተቋቁሞ ከመነሻው ግብ አድርጎ ወደተነሳበት ዓላማ የሚያደርሰውን ታላቅ ውጤት ማስመዘገቡን አውስተው ይህንኑ አመርቂ ውጤት በአሃዝ በቀረበው ሪፖርታቸው ላይ አስረድተዋል። በዚህም መሠረት የባንኩ የተጣራ ትርፍ ከዓምናው በ41 በመቶ ጨምሮ ብር 188 ሚሊዮን መድረሱ በባንኩ ታሪክም ሆነ ከሌሎች አቻ ባንኮች ጋር ሲነፃፀር ከፍ ያለ ውጤት እንደሆነ አስምረውበታል። በተጨማሪም የባንኩ የካፒታል ዕድገት በ56 በመቶ ከፍ ብሎ ብር 484 ሚሊዮን መድረሱን እንዲሁም የባንኩ ሐብት ከዓምና በ33 በመቶ ብልጫ በማሳየት ወደ ብር 6 ቢሊዮን ማድገብ የባንኩ ስኬታማነት ውጤት እንደሆነ በአፅንኦት ገልፀዋል።

በመጨረሻም አቶ ሉልሰገድ ተፈሪ የዳሽን ባንክ ፕሬዝዳንት ለባንኩ ደምበኞችና ለባለሀብቶቹ “ በዘመኑ ተግባር ላይ የዋለውን የተሻለና ዘመናዊ የባንክ አሠራር በጥንቃቄና ደረጃውን በጠበቀ ሁኔታ መተግበር እንደሚቀጥል አረጋግጠዋል።

በተያያዘ ዜና ባንኩ ለዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዕድገት ከሚሰጠው ልዩ ትኩረት አንጻር የኤሌክትሮኒክስ የቪዛ ክፍያ ካርድ አገልግሎት የደምበኞቹም ቁጥር በየጊዜው እያደገ መሆኑን በመጥቀስ፡ በአሁኑ ወቅት ከአስራ ሁለት ሺህ በላይ የሚሆኑ የዳሽን ባንክ የካርድ አገልግሎት ተጠቃሚዎች 10 በሚደርሱ የአውቶማቲክ ገንዘብ መክፈያ ማሽኖች ላይና 250 በሚሆኑ የክፍያ ጣቢያ ማሽኖች ላይ እየተገለገሉ መሆናቸውንና በቅርቡም የአውቶማቲክ ገንዘብ መክፈያ ማሽኖች ቁጥር ወደ 20 ከፍ እንደሚል ታውቋል ።

Dashen Bank netted Birr 188 million in the 2006/07 fiscal year

The Board of Directors’ Annual Report indicated that Dashen Bank has earned a net profit of Birr 188 million in the fiscal year ended June 2007 after payment of Birr 71.2 million profit tax. The report was presented at the 13th Ordinary Annual General Meeting of Shareholders of the Bank held on November 1, 2007 at Sheraton Addis.

During his speech Ato Teklu Haile , Chairman of the Board of Directors of Dashen Bank, said " Despite the various challenges in the economy and task environments , our operational performance in the fiscal year ended June 2007 was extraordinary. Hence, it has kept its vow for a sustainable and consistent growth. The fact that the bank was awarded for the fifth time as “ Best Bank of the Year—2006 for Ethiopia “ by the Banker of London is an evidence of sound management that makes our contentment twofold. ”

According to the remarks of the President of Dashen Bank, Ato Lulseged Teferi, the bank’s net profit after tax increased by 41 % and stood at Birr 188 million , an ever- high record both for the bank and in the sector among peers. The primary capital of the bank has also increased by 56% and stood at Birr 484 million . The total assets of the Bank has exceeded Birr 6 billion, which is an increase of 33% over the previous year’s position.

Finally, the President of Dahren Bank, Ato Lulseged Teferi, assured to customers and shareholders that Dashen Bank will continue operating in accordance with the contemporary best banking practices and acting with prudence to meeting expectation of high standards of operations .

On the advancement in technology, the progress of the payment card business is indeed encouraging . The number of Visa branded cards issued by the Bank has exceeded over 12,000. The bank has also continued its non-stop expansion program in the payment card service delivery outlets. Accordingly, the number of Automatic teller Machines (ATMs) and Point of Sale (POS) terminals has reached 10 and exceeded 250 respectively. It was also learned that the number of ATMs will double in the current fiscal year.